

# ጥረቱ ለውጤት እንዲበቃ...

ታዩ ከበደ 03-28-18

የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ መግለጫ በማውጣት መጠናቀቁ ይታወሳል። የኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባም ተጠናቋል። ስራ አስፈጻሚው በአገራችን የታዩ ችግሮችን ለመፍታትና ህዝቡ ያሳዩትን ጥያቄዎች ለመመለስ የተቋቋሙት ግብረ ኃይሎች እስካሁን ያከናወኗቸውን ተግባራት ገምግመው ውጤት ላይ ደርሰዋል።

በአሁኑ ሰዓት በአገራችን እየታዩ ያሉት ችግሮች ጊዜያዊና የሚፈቱ መሆናቸውም ተመልክቷል። ይህ በገዥ ፓርቲው እየተደረገ ያለው ጥረት ለውጤት እንዲበቃ በቅድሚያ ሰላማችንን መጠበቅ ይገባል።

ከምክር ቤቱ ቀደም ብሎ ስብሰባ የተቀመጠው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ያወጣው መግለጫ፣ በአመራሩ መካከል የአመለካከት አንድነት በሚፈጠርበት፣ በአገሪቱ ሰላምና ደህንነት በሚረጋገጥበት፣ በብሔራዊ ፓርቲዎች መካከል ጠንካራ ውስጠ ዲሞክራሲ በሚጎለብቱበትና በሌሎች ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይት መደረጉን ገልጿል።

የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ከዚህ በፊት ፓርቲው ባስቀመጣቸው ውሳኔዎች አፈጻጸምና የታዩባቸው ጉድለቶች ሰፊ ውይይት አድርጓል። በአሁኑ ወቅት እያጋጠሙ ያሉ የአመራር ድክመቶች የወለዳቸውን ችግሮች ለማረም የሚያስችል አመለካከትና አንድነት የሚፈጥር ሁኔታ መኖሩም ተመልክቷል።

እያንዳንዱ ብሔራዊ ድርጅት አገሪቱ ያስመዘገባቸው ለውጦችና በሒደት ያጋጠሙ ፈተናዎች በሚመሩዋቸው ክልሎችና በአገር አቀፍ ደረጃ ያላቸውን አስተዋጽኦ በዝርዝር በመፈተሽ ጥንካሬዎቻቸው ጎልብተው እንዲቀጥሉ፣ ጉድለቶች ደግሞ በፍጥነት እንዲታረሙ አቅጣጫ ተቀምጧል። ይህ የድርጅቱ ጥረት እንዲሳካ ታዲያ ሰላምን ማምጣት የግድ ነው።

እንደሚታወቀው ሁሉ በአገራችን ዕውን እየሆነ ያለው ስርዓት ሰላምን ማረጋገጥ በመቻሉ፣ በማህበራዊ መስተጋብሮች ምክንያት የሚፈጠር ልዩነቶችን ለማቻቻል አብሮ ለመጓዝና የማንነት ልዩነቶችን መሰረት ያደረጉ ግጭቶችን ለማስተንፈስ አግባብነት ያለው የፖለቲካ መሳሪያ ሆኗል። ይህ አብሮነትም ዜጎች የጋራ

ኢኮኖሚያቸውን ለማሳደግ ፌዴራሊዝም የጎላ ሚና እንደሚጫወት እምነትን አስይዞ በአዲስ የአስተሳሰብ መንፈስ ወደ ልማት ጎዳና መትመም እንዲችሉ አድርጓቸዋል።

እናም ስርዓቱ እነዚህን ሁሉ ውጣ ውረዶችን አልፎ ሰላምን ዕውን ያደረገ፣ ልማትን ያረጋገጠና በዚህም የህዝቦችን ፍትሃዊ የሃብት ተጠቃሚነትን ዕውን ያደረገ እንዲሁም ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አኳያ የዴሞክራሲ ባህል ግንባታን መገንባት ችሏል። ይህ ሲሆን ግን ሁሉም ነገር አልጋ በአልጋ አልነበረም። ባለፉት ሁለት ዓመታት በሀገራችን አንዳንድ አካባቢዎች የተፈጠሩት ሁከትና ግጭቶች ለዚህ ዓይነተኛ ማሳያ ይመስሉኛል።

ያም ሆኖ ህዝቡ በሰላሙ ላይ ስለማይደራደር ለግጭት ኃይሎች የሚሆን ምቹ ምህዳር እንዳይኖር አድርጓል። ምንም እንኳን በመንግስት መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ አንዳንድ ግለሰቦች የተሰጣቸውን ህዝባዊ አደራ መወጣት የማይችሉና የማይፈልጉ፣ ለግል ጥቅማቸው ያደሩ አልፎ አልፎ ደግሞ ድብቅ የጥፋት ኃይሎች ፖለቲካዊ ተልዕኮ ይዘው የሚነቀሳቀሱ ሆነዋል።

በዚህም በመልካም አስተዳደርና በሙስና ህዝቡን ሲያማርሩት እንደነበር የሚታወቅ ነው። እነዚህ ሃይሎች የፈጠሩት ምሬት ከትምክህትና ከጥበት አራማጆች አጀንዳ ጋር ተዳምሮ የሀገራችንን ሰላም ማወኩ ያልራቀ ትውስታችን ነው። እንዲህ ዓይነቱ የሰላም እጦት መንግሥትና ገዥው ፓርቲ ችግሩን ለመቅረፍ የሚያካሂዱትን ጥረት እናዳያስተጓጉል ህዝቡ መስራት ይኖርበታል።

እርግጥ የሀገራችን ህዝብ ሰላም ወዳድ መሆኑ ተገቢና ትክክል ነው። እንደ አበራሽ ጠባሳ በሁከት ለመጫወት አለመፈለጉ፣ የትናንት ትውስታው ተመልሶ ዛሬ ላይ በሃሳቡም እንኳን ቢሆን ክሱት እንዲሆን ስለማይሻ ነው። ትናንት ያለፈበት አስከፊ መንገድ ዛሬ ያገኘውን አስተማማኝ ሰላም ገለል አድርጎ ቦታውን እንዲረከበው ቅንጣት ያህል ፍላጎት የለውም።

በትውስታነት የኋሊት የሚሸሸውና ዳግም እንዳይመጣም ዶሴውን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የዘጋው የያኔው አባጣና ጎርባጣ መንገድ ተመልሶ እንዳይመጣ ለሰላሙ ፀር የሆኑ ሃይሎችን በማውገዝ፣ በማጋለጥና ተገቢውን ትምህርት እንዲወስዱ በማድረግ በባለቤትነት መንፈስ የመንቀሳቀስ ፍላጎቱ መሰረት ይኸው ይመስለኛል።

ይህ ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በላይ ለሰላም ዘብ የሚቆምና ሰላም በምንም ሊተካ የማይችል እሴት መሆኑን ለማወቅ ነጋሪ የሚያሻው አይደለም—ባይሆን እርሱው ራሱ ለሌላው ያስተምራል እንጂ።

ለነገሩ የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ህዝብ ለሰላም ይህን ያህል ዋጋ የሰጠው የሞት ሽረት ጉዳይ የሆኑትን ልማትና ዲሞክራሲን ለማምጣት ያደረገው እልህ አስጨራሽ ትግል የኋሊት እንዳይቀለበስበት ከመፈለግ ነው።

ሰላም ከቁሳቁስ መጥፋትና መውደም ጋር ብቻ እንደማይያያዝ የሚገነዘበው፤ ነገ የሚገነባው ትልቅ ምጣኔ ሃብት ያለውና ለዘመናት ተነፍጎት የነበረው የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባት ስር እንዲሰድ ስለሚሻ ነው።

ከዛሬ 16 ዓመት በኋላም ቢሆን የነበሩት የተዛቡ አስተሳሰቦች ከሞላ ጎደል በመታረማቸውና መንግስትም ድህነትን ለመቀነስ በወሰዳቸው ሰፋፊ ርምጃዎች ባለ ሁለት አሃዝ ዕድገት ማስመዝገብ መቻሉ የሰላም መኖር ምን ያህል ፋይዳ እንደነበረው ያውቃል። የሀገራችን ህዝብ በአምባገነኑ የኤርትራ መንግስት የተቃጠበትን ወረራ ፈጥኖ በመመከት፤ ውስጠ-ድርጅት ህፃዎችን በአስቸኳይ ፈትቶ ፊቱን ወደ ልማት ባይመልስ ኖሮ፤ ያለ ሰላም በጦርነትና በንትርክ ጊዜውን ያጠፋ እንደነበር ግልፅ ይመስለኛል። ይህን ደግሞ ከዚህ ህዝብ በላይ ሊገነዘብ የሚችል አይመስለኝም።

እንዲህ ዓይነቱ ሰላምን የሚያጎሉ፤ ልማትን የሚያፋጥኑና ንትርክን የሚያስቀሩ መንገዶችን መከተል ባይቻል ኖሮ፤ የመጀመሪያውን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድን እውን ማድረግና ህዝቡም የተጀመረውን የፀረ-ድህነት ዘመቻ አጠናክሮ ባልቀጠለ ነበር። ከልማት ዕቅዱም በየደረጃው ተጠቃሚ ሆኖ ተፈላጊውን የዕድገት ራዕይ ሰንቆ ባልተጓዘም ነበር።

አሁን እየፈፀመ ላለውና ከመጀመሪያው ዕቅድ ጋር ተመጋጋቢ የሆነውን ሁለተኛውን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድን ባልተገበረ ነበር። በዚህ ደረጃ ላይ ሆኖ የተጀመረውን ዕድገት ለማስቀጠልና በዚያውም ልክ መሳ ለመሳ ዲሞክራሲው ሀገር በቀል ፍላጎትን መሰረት ባደረገ መልኩ እንዲጎለብት የተደረገው ጥረት ፍሬ አፍርቷል።

በአሁኑ ሰዓትም መንግሥትን የሚመራው ገዥው ፓርቲ ያሉበትን ችግሮች በመፍታት የአገራችንን ሰላም ለማረጋገጥ እንደሚሰራ ከላይ በጠቀስኩት መግለጫው ላይ ቃል ገብቷል። ይህ የገዥው ፓርቲ ወቅታዊ

ጥረት እንዲሳካ ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ መረጋገጥ አለበት። ጥረቱ እውን ይሆን ዘንድም ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ርብርብ ማድረግ አለበት።